


እውነት ነው?

የ COVID-19 ክትባት እውነታ ማረጋገጫ

1 የ COVID-19 ክትባቶች ዘረመሎችን ወይም DNA አይቀይሩም።

ሁለቱም የ Moderna እና የ Pfizer ክትባቶች Messenger (የተላላኪ) RNA (ወይም mRNA) ይጠቀማሉ። mRNA ሰውነታችንን ጸረ-ህዋሶችን እና ሌሎች በሽታን የሚከላከሉ ህዋሶች እንዲያመረቱ እና እኛን እንዲከላከሉ ያስተምራል።

በ COVID-19 ክትባት ውስጥ የሚገኘው mRNA መቼም ቢሆን የህዋሳችን የውስጠኛው ክፍል - DNA የሚቀመጥበት ቦታ ውስጥ ፈጽሞ አይገባም። ይህ ማለት mRNA፣ DNA ን በየትኛውም መንገድ ሊለውጠው አይችልም ማለት ነው። mRNA ህዋሶቻችንን አስተምሮ ሲጨርስ፣ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ማብላያዎች mRNA ን እያብላሉ በማፈራረስ ከሰውነታችን እንዲወገድ ያደርጉታል።




የ COVID ክትባቶች DNAን ይቀይረው ይሆን? ማንነቴን? የቤተሰቦቼን ዘረመል?



2 የ COVID-19 ክትባቶች በኮሮና ቫይረስ እንዲያዙ አያደርግዎትም።

በየትኛውም የ COVID-19 ክትባቶች ላይ የኮሮና ቫይረስ የለም። ክትባት በማግኘትዎ ምክኒያት ኮሮና ቫይረስ አይዘዎትም።

ክትባቶቹ የሰውነታችን ህዋሶች ልክ በ COVID-19 ቫይረስ ሽፋን ላይ ያለውን አይነት ፕሮቲን እንዲያመርቱ ያስተምራሉ። ይህንን መመሪያ ለማስተላለፍ፣ ተላላኪ RNA (mRNA) ወይም ጉዳት እንዳይሰከትል ሆኖ የተሻሻለ በተለመደ የጉንፋን ቫይረስ ላይ የሚገኘውን ቫይረስ ክትባቶቹ ይጠቀማሉ። ሰውነታችን ይህንን ፕሮቲን መለየት ከተማረ በኋላ፣ የ COVID-19 ቫይረስ ሰውነታችን ውስጥ ቢገባ በቂ የሆነ በሽታን የመከላከል አቅም እንዲገባ ያስችላል።



ክትባቱ COVID-19 ሊይዘኝ ይችላል?

3

የ COVID-19 ከትባቶች ቀለል ያሉ የጉንፋን-አይነት ምልክቶችን ሊያመጡ ይችላሉ፤ ነገር ግን እጅግ የከፋ የሆኑ የሰውነት ምላሾች የማጋጠም እድላቸው በጣም አናሳ ነው።

እንደ የራስ ምታት፣ የሚያቃጥል እጅ፣ ድካም ወይም ትኩሳትን የመሰሉ የጎንዮሽ ጉዳዮችን ከትባቱን ባገኙ በመጀመሪያዎቹ አንድ ወይም ሁለት ቀናት ውስጥ ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳዮች ብዙም አይቆዩም እና ከትባቱ እየሰራ እንደሆነ ማሳያ ናቸው።

እጅግ የከፋ የአላርጂክ ምላሾች (አናፊላክሲስ) የማጋጠም እድላቸው በጣም አናሳ ነው፤ ሆኖም ግን ሊያጋጥሙ ይችላሉ፤ በተለይም እጅጅ የከፋ የአላርጂክ ሁኔታ ቀድሞውኑ ባላቸው ሰዎች ላይ። ሁሉም መታከም የሚችሉ ናቸው።

ድንገት አደጋ ቢፈጠር፣ የአደጋ መከላከያ መንገዶች ተዘጋጅተዋል። ከተከተሉ በኋላ ለ15 ደቂቃዎች እንዲቆዩ ይጠየቃሉ፤ በዚህም ለከትባቱ እጅግ የከፋ የአላርጂክ ምላሽ እንደሌለዎት ማረጋገጥ ይቻላል።



በ COVID-19 ከትባት ምክንያት እጅግ የከፋ የሰውነት የአላርጂክ ምላሽ እንዳያጋጥመኝ ሰግቻለሁ።

4

የ COVID-19 ከትባቶች የመከታተያ መሳሪያዎች፣ የጽንሰ ህዋስ፣ የአሳማ ውጤቶች፣ ጉዳት አምጪ ብረቶች ወይም መረዛማ ንጥረ-ነገሮች አይደሉም።



ከትባቱ ውስጥ ስላሉት ነገሮች ብዙ መላምቶችን ስምቻለሁ።

በ Pfizer እና Moderna ከትባቶች ውስጥ ያለው ቁልፍ ንጥረ-ነገር mRNA የሚባል ዘረመል ነው። ከትባቱ በተጨማሪም ቅባቶች፣ ጨዎች፣ አሴቲክ አሲድ (የአጭቶ ዋና አካል) እና ስኳር ይይዛል። በ Johnson & Johnson (J&J) ከትባት ውስጥ ያለው ዋና ንጥረ-ነገር ህመም እንዳያስከትል ሆኖ የተሻሻለ የተለመደ የጉንፋን ቫይረስ ነው። የ J&J ከትባት ማረጋገጫዎችን (ጨዎች፣ አልኮሎች፣ ፖሊሶርቢት 80፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ) እና አሚኖ አሲዶችን ይይዛል። እነዚህ ከትባቶች ከአማካይ የድንች ጥብስ ያነሰ ንጥረ-ነገሮችን ነው የያዙት።!

5


የተለየ የቆዳ ቀለም ባላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ የ COVID-19 ክትባት አልጋ የመያዝ መጠን እና ሞትን ይቀነሳል።



የ COVID-19 ክትባቶች ከመዘጋጀታቸው በፊት፣ የህብረተሰብ አንቂዎች እና ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች በታሪክ በነበረው እና አሁንም እየቀጠለ ስላለው፣ በጥቁሮች፣ ነባር ነዋሪዎች እና የተለየ የቆዳ ቀለም ባላቸው ሰዎች ላይ በህክምና ማህበረሰቡ እና በመንግስት ተቋማት ስለሚደርሰው ጉዳት ጥያቄያቸውን አንስተው ነበር። ለጥረታቸው ምስጋና ይግባና፣ በአስረ ሺዎች ከሚቆጠሩ የ COVID-19 ክትባት የሙከራ ተሳታፊዎች የህዝባችንን ብዝሃነት ያንጸባረቃል። ክትባቶቹ በተለያዩ የዘር እና የብሄር ቡድኖች ውስጥ ውጤታማነታቸው እና ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑ ታይቷል።

በተጨማሪም፣ የተለየ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች በክትባት ዝግጅት ወቅት የአመራር ሚናን ተጫውተዋል። ለምሳሌ፣ Dr. Kizzmekia Corbett፣ ጥቁር ሳይንቲስት እና የብሄራዊ የጤና ተቋም የኮሮናቫይረስ ክትባት ምርምር ዋና መሪ ተካቶበታል።

በከንግ ካውንቲ ውስጥ የጥቁር፣ ነባር አሜሪካውያን፣ ላቲኖ እና የፓሲፊክ አይላንደር ማህበረሰቦች በ COVID-19 ምክኒያት በከፍተኛ መጠን በሆስፒታል ውስጥ አልጋ ይዘዋል እናም ሞተዋል። እነዚህ ማህበረሰቦች በክትባቱ ከፍተኛ ጥቅም ከሚያገኙት ውስጥ ይመደባሉ።



Amharic 3/12/21

ተጨማሪ ምንጮች



- ስለ COVID-19 ክትባት ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት እና ለክትባቱ ያልዎትን ተገቢነት ለማወቅ፡ kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic
- ስለ COVID-19 እንክብካቤ፣ ምርመራ፣ ማግለል/ራስን ማሸነፍ፣ እና ለድርጅቶች ምንጮችን ለማግኘት፡ KingCounty.gov/covid/amharic
- ስለ COVID-19 ያልዎትን የህክምና ጥያቄዎች ወይም የ COVID-19 ምርመራ ወይም ክትባት ለማግኘት ቀጠሮ ለማስያዝ እንዲረዱትሁ፡ በ (206) 477-3977 በማንኛውም ቀን ከ 8:00 AM (ጠዋት) እስከ 7:00 PM (ማታ) ይደውሉ። አስተርጓሚዎች አሉ።